

# UW Medicine

## የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ - በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ አጭር ዝርዝር

**የቀረበው የገንዘብ ድጋፍ፡-** UW Medicine በገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲው መሰረት ለአደጋ ጊዜ ወይም ለሌላ የህክምና አስፈላጊ እንክብካቤ መክፈል ለማይችሉ ብቁ ታካሚዎች የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። UW Medicine አጠቃላይ የቤተሰብ ገቢው እስከ 400% የፌዴራል የድህነት ደረጃ (Federal Poverty Level, FPL) እና የሶስተኛ ወገን ሽፋን ካለቀ በኋላ ለቤተሰቡ መጠን ለተስተካከለ ለማንኛውም ታካሚ/ዋስትና ሰጪ የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። በ Airlift Northwest፣ በ Harborview Medical Center፣ በ UW Medical Center፣ በ UW Physicians፣ በ UW Medicine Primary Care እና በ Valley Medical Center ለሚገኝ ፋሲሊቲ እና/ወይም ሙያዊ አገልግሎቶች፡-

- የ FPL 0% - 300% ለ 100% የገንዘብ ድጋፍ ቅናሽ

በ Harborview Medical Center፣ በ UW Medical Center እና በ Valley Medical Center፣ የሚለቀቅበት ቀን በጁላይ 1/ 2022 ወይም ከዚያ በኋላ ለሆነ የፋሲሊቲ አገልግሎት ብቻ፡-

- የ FPL 301% - 350% ለ 75% የገንዘብ ድጋፍ ቅናሽ
- የ FPL 351% - 400% ለ 50% የገንዘብ ድጋፍ ቅናሽ

ለ Valley Medical Center፣ ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ የሆነ ግለሰብ ለድንገተኛ አደጋ ወይም ሌላ ለህክምና አስፈላጊ እንክብካቤ በአጠቃላይ ከሚጠየቀው መጠን በላይ ሊያስከፍል አይችልም።

**የብቁነት መሰረቶች እና የሚቀርበው ድጋፍ፡-** ለገንዘብ ድጋፍ ብቁነት በብዙ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው የሚፈለገው ሁኔታ እና እንክብካቤ ባህሪ፣ የመድን ሽፋን ወይም ሌሎች የክፍያ ምንጮች፣ ገቢ፣ የቤተሰብ ብዛት፣ ንብረት፣ የ WA ግዛት ነዋሪነት እና ታካሚው ወይም አቅራቢው ከግምት ውስጥ እንዲገቡ የሚፈልጉዎት ልዩ ጉዳዮች።

የገንዘብ ድጋፍ የሚፈልጉ ታካሚዎች የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ ሂደቱን ማክበር አለባቸው። ይህም የታካሚውን የ W-2 መግለጫ፣ የወቅቱን የክፍያ መጠየቂያ ሰነዶች፣ የባንክ መግለጫዎች ወይም ያለፈው ዓመት የገቢ ግብር ተመላሽ ማስገባት እና የግዛት ድጎማ እንክብካቤ (Medicaid)ን ጨምሮ ለሁሉም የሚገኙ የድጋፍ ምንጮች የማመልከቻ ሂደቱን ማጠናቀቅን ይጨምራል።

**ለድጋፍ እንዴት ማመልከት እንደሚቻል እና፡-** ታካሚው ወይም በታካሚው እንክብካቤ ውስጥ የሚሳተፍ ማንኛውም ሰው፣ የቤተሰብ አባል ወይም አቅራቢን ጨምሮ፣ የገንዘብ ስጋቶችን ሊገልጽ ይችላል። ታካሚው ወይም ኃላፊነት የሚሰጣው አካል የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻን እንዲያጠናቅቅ ይበረታታል። ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ ለመሆን፣ የፍርድ ቤት ፍርድ ከመቀበሉ በፊት ማመልከቻው በማንኛውም ጊዜ ሊቀርብ ይችላል።

**ለድጋፍ ብቁ የሆነው፡-** የገንዘብ ድጋፍ በ UW Medicine መገኛ ቦታ በ UW የህክምና ባለሙያዎች ለሚሰጠው የህክምና እንክብካቤ ብቻ የተገደበ ነው። እንደ ጉዞ፣ ምግብ፣ ማረፊያ እና ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ የህክምና መሣሪያዎች ያሉ ወጪዎች በገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ አይሸፈኑም።

የመድሃኒት ማዘዣዎች በ UW Medicine አቅራቢ ከተፃፉ እና በ UW Medicine ፋርማሲ (ካላ) ከተሞሉ ለ 100% የገንዘብ ድጋፍ ቅናሽ እስከ የ FPL 300% ሊሸፍኑ ይችላሉ።

**ቅጂዎችን የት እንደሚያገኙ፣ ሰነዶችን የት እንደሚያስገቡ የእውቅያ መረጃ እና የት እንደ፡-** UW Medicine የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ፣ የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ፣ ግልጽ ቋንቋ ማጠቃለያ፣ እና የሂሳብ አከፋፈል እና አሰባሰብ ፖሊሲዎች ከክፍያ ነጻ ይገኛሉ። እነዚህ ሰነዶች በመስመር ላይ፣ በስልክ ወይም በአካል በበርካታ ቋንቋዎች ሊገኙ ይችላሉ። ሰነዶች በ [uwmedicine.org/financialassistance](http://uwmedicine.org/financialassistance) ወይም [valleymed.org/financialassistance](http://valleymed.org/financialassistance) ላይ ለማውረድ ወይም ለማግኘት በመስመር ላይ ናቸው። እንክብካቤ ከሚፈልጉበት ቦታ ሆነው ቅጂዎን በአካል ወይም በስልክ መጠየቅ ይችላሉ።

በእንግሊዝኛ ቋንቋ ለገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ እና ደጋፊ ሰነዶች፣ አሁን ባሉበት እንክብካቤ ቦታ መሰረት ሰነዶችን ለማስገባት MyChart (ከ Airlift Northwest በስተቀር) መጠቀም ይችላሉ። ለሁሉም ሌሎች የማመልከቻ ማቅረቢያዎች በፖስታ፣ በፋክስ ወይም በአካል ማቅረቢያን ይቀጥሉ። ለግምት የሚቀርብ ማንኛውም መረጃ በጤና መድን ተንቀሳቃሽነት እና ተጠያቂነት ህግ (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) መሰረት እንደ የተጠበቀ የጤና መረጃ ይቆጠራል።

<p><b>Harborview Medical Center</b>  <b>UW Physicians</b>  <b>UW Medicine Primary Care</b>          Financial Counseling          325 9th Ave; Mail Stop 359758          Seattle, WA 98104-2499          ስልክ 206.744.3084          ፋክስ 206.744.5187          ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 4:30 p.m. ሰዐት  <a href="http://mychart.uwmedicine.org">mychart.uwmedicine.org</a></p>	<p><b>UW Medical Center-Montlake</b>  <b>UW Physicians</b>  <b>UW Medicine Primary Care</b>          Financial Counseling          1959 NE Pacific Street; Mail Stop 356142          Seattle, WA 98195-6142          ስልክ 206.744.3084          ፋክስ 206.598.1122          ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 4:30 p.m. ሰዐት  <a href="http://mychart.uwmedicine.org">mychart.uwmedicine.org</a></p>	<p><b>UW Medical Center-Northwest</b>  <b>UW Physicians</b>  <b>UW Medicine Primary Care</b>          Financial Counseling          1550 N 115th St          Seattle, WA 98133-9733          ስልክ 206.744.3084          ፋክስ 206.598.1122          ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 4:30 p.m. ሰዐት  <a href="http://mychart.uwmedicine.org">mychart.uwmedicine.org</a></p>
<p><b>Valley Medical Center</b>          Patient Financial Services          P.O. Box 59148          Renton, WA 98058-2148          ስልክ 425.690.3578          ፋክስ 425.690.9578          ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 5:00 p.m. ሰዐት  <a href="http://mychart.valleymed.org/#mychart">mychart.valleymed.org/#mychart</a></p>	<p><b>Valley Medical Center</b>          Patient Financial Services          3600 Lind Ave SW, Suite 110          Renton, WA 98057-4970          ስልክ 425.690.3578          ፋክስ 425.690.9578          ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 5:00 p.m. ሰዐት  <a href="http://mychart.valleymed.org/#mychart">mychart.valleymed.org/#mychart</a></p>	<p><b>Airlift Northwest</b>          Patient Financial Services          6505 Perimeter Road S., Ste 200          Seattle, WA 98108          ስልክ 206.598.2912          ፋክስ 206.521.1612          ከሰኞ-አርብ 8:00 a.m. – 5:00 p.m. ሰዐት</p>